

# ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

## FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ጎረቤት ለጎረቤት ግንኙነት ፈጠራ  
አዲስ አበባ ታህሣሥ ፳ ቀን ፪ሺ፲፩ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

25<sup>th</sup> Year No. 11  
ADDIS ABABA 17<sup>th</sup> December, 2018

ማውጫ	Content
<p><b>ደንብ ቁጥር ፬፻፴፱/፪ሺ፲፩ ዓ.ም</b></p> <p>የኮንስትራክሽን ሥራዎች ተቆጣጣሪ ባለሥልጣንን ሥልጣን፣ ተግባር እና አደረጃጀት ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.....ገጽ ፲ሺ፯፻፪</p>	<p>Regulation No. 439/2018</p> <p>Definition of Power, Duty and organization of the Construction Works Regulatory Authority, Council of Ministers Regulation.....Page 10702</p>
<p>የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፬፻፴፱/፪ሺ፲፩</p> <p><b><u>የኮንስትራክሽን ሥራዎች ተቆጣጣሪ ባለሥልጣንን ሥልጣን ፣ ተግባር እና አደረጃጀት ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ</u></b></p> <p>መንግሥት በአስፈጻሚ አካላት አደረጃጀት ላይ የተደረገውን ለውጥ ተከትሎ የኮንስትራክሽን ሥራዎች ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን በፌዴራል መንግሥት የአስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፺፯/፪ሺ፲፩ አንቀጽ ፴፪(፲፮) መሰረት የተቋቋመ በመሆኑ፤</p> <p>የባለሥልጣኑ ሥልጣንና ተግባር የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ እንደሚወሰን በዚህ አዋጅ የተደነገገ በመሆኑ፤</p> <p>የሚኒስትሮች ምክር ቤት በፌዴራል መንግሥት አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፺፯/፪ሺ፲፩ አንቀጽ (፴፱) መሠረት የሚከተለውን ደንብ አውጥቷል፡፡</p> <p><b>፩. አጭር ርዕስ</b></p> <p>ይህ ደንብ “የኮንስትራክሽን ሥራዎች ተቆጣጣሪ ባለሥልጣንን ሥልጣን፣ ተግባር እና አደረጃጀት” ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፬፻፴፱/፪ሺ፲፩ ” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡</p>	<p>Council of Ministers Regulation No.439/2018</p> <p><b><u>COUNCIL OF MINISTERS REGULATION FOR THE DEFINITION OF THE POWER, DUTY AND ORGANIZATION OF THE CONSTRUCTION WORKS REGULATORY AUTHORITY</u></b></p> <p>WHEREAS, the Construction Works regulatory Authority is established by proclamation No. 1097/2018 Article 32 (16) following the redefining of the organization, powers and duty of the executive organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia;</p> <p>WHEREAS, According to the same proclamation it has been decided that the power and duty of the authority to be determined by the council of ministers regulation;</p> <p>NOW, THEREFORE, This regulation is issued by the council of Ministers pursuant to proclamation No.1097/2018 article (34) that determine the power and duty of the Federal Executive Organ.</p> <p><b>1. Short Title</b></p> <p>This Regulation may be cited as the “Definition of Power, Duty and organization of the Construction Works Regulatory Authority, Council of Ministers Regulation No. 439/2018.”</p>

የንዱ ዋጋ  
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፬፩  
Negarit G. P.O.Box 80001

**፪. ትርጓሜ**

በዚህ ደንብ ውስጥ የቃሉ አገባብ የተለየ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር፦

፩/ “ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር” ማለት እንደ ቅደም ተከተሉ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ነው፤

፪/ “ክልል” ማለት በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ ፵፯(፩) የተመለከቱ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አባል የሆኑ ክልሎች ሲሆኑ አዲስ አበባን እና የድሬደዋ አስተዳደርን ይጨምራል፡፡

፫/ “የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ” ማለት የተለያዩ ተፈጥሮአዊ እና የተፈበረኩ ግብዓቶችና ሀብቶችን ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት አስፈላጊ ወደሆኑ የግንባታ ውጤቶች የሚለውጥና ዕሴት የሚፈጥር የኢኮኖሚ ዘርፍ ነው፡፡

፬/ “ኮንስትራክሽን ሥራዎች” ማለት ከመሬት በላይ እና በታች የሚከናወኑ የምህንድስና ፊዚካል መሰረተ ልማትን ጨምሮ በቋሚ ንብረቶች፣ በአገልግሎቶችና በመሣሪያዎች የሚታገዙ የጉልበት ሥራዎች ጥምር ሆኖ በህንጻ ሥራዎች፣ በመሰረተ ልማት ሥራዎች፣ በማህበራዊ አገልግሎት ተቋማት ሥራዎች፣ በሪክላሜሽን ሥራዎች፣ በወደብ እና በሌሎች የሲቪል ግንባታ ሥራዎችን እንደ አዲስ የማልማት፣ የማስፋፋት፣ የመገጣጠም፣ የመጠገን፣ የማሻሻል፣ የማወላለቅ ወይም የማፈራረስ ተግባር ነው፡፡

፭/ “የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት” ማለት በመንግሥት፣ በግሉ ዘርፍ እና በመንግሥትና በግሉ ዘርፍ ጥምረት የሚከናወኑ ማናቸውም የምህንድስና ጥናት፣ ዕቅድ፣ ዲዛይን እና የኮንስትራክሽን ሥራዎችን ያጠቃልላል፡፡

፮/ “የሥራ ተቋራጭ” ማለት ህጋዊ ሥልጣን በተሰጠው አካል ተመዝግቦ የኮንስትራክሽን ሥራዎች የሥራ ተቋራጭነት የምዝገባ ምስክር ወረቀት የተሰጠው እና የንግድ ፈቃድ ያለው ድርጅት ነው፡፡

**2. Definition**

In this Regulation, unless the context otherwise requires:

1/ “Ministry or Minister” means Ministry or Minister of Urban Development and Construction subsequently;

2/ “Region” means a Region specified under Article 47(1) of the constitution, being a member of the Federal Democratic Republic of Ethiopia including Addis Ababa and Dire dawa Administrations;

3/ “Construction Industry” means an industry representing the construction services and works by which various natural and fabricated inputs are converted in to construction outputs required for socio-economic development purpose;

4/ “Construction Works” means the development of engineered physical infrastructures below and above the ground which is supported by works, services and machinery, such as building works, infrastructure works, social amenities, reclamation works, port and other related civil engineering works through the process of building, operating, maintaining, rehabilitating, upgrading or demolishing;

5/ “Construction Project” means engineering plan, design, and construction of any construction works that are carried out by government, private or public private partnership;

6/ “Contractor” means a company with certificate of registration given by authorized body to participate as contractor company in construction works and with business license.

፯/ “አማካሪ ድርጅት” ማለት ህጋዊ ሥልጣን በተሰጠው አካል ተመዝግቦ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ የአማካሪነት የምዝገባ ምስክር ወረቀት የተሰጠው እና የንግድ ፈቃድ ያለው ድርጅት ነው።

፰/ “ባለሙያ” ማለት ህጋዊ ሥልጣን በተሰጠው አካል ተመዝግቦ በኮንስትራክሽን ሥራዎች እንዲሳተፍ የምዝገባ ምስክር ወረቀት የተሰጠው ሰው ነው።

፱/ “ደረጃ” ማለት ሥልጣን በተሰጠው አካል ለጋራ ተደጋጋሚ ጥቅም መሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች፣ ሕጎች እና ተዛማጅ ሂደቶችን ላሟላ ባለሙያ፣ ድርጅት፣ ማሸነፊ እና ሌሎች ደረጃ ለሚሰጣቸው አካላት የሚሰጥ ማረጋገጫ ነው።

፲/ “ጥራት” ማለት በቀጥታ የተገለጸን እና በተዘዋዋሪ መንገድ የተቀመጠን ፍላጎት የማሟላት ችሎታውን የሚገልጽ የኮንስትራክሽን ሥራ ግብዓት፣ ውጤት ወይም አገልግሎት አጠቃላይ ባህሪ ነው።

፲፩/ “ቁጥጥር” ማለት የኮንስትራክሽን ሥራዎች በተቀመጡ ሕጎች፣ ኮዶች እና ደረጃዎች መሰረት መከናወናቸውን ማረጋገጥ ነው።

፲፪/ “የአደጋ አጋጣሚዎች” ማለት በኮንስትራክሽን ሥራዎች ሂደት ውስጥ እና አገልግሎት እየሰጡ ባሉ ግንባታዎች ላይ የሚደርስና በሰው፣ በአካባቢ እና በንብረት ላይ ሊደርስ የሚችል የጉዳት አጋጣሚ ነው።

፲፫/ “የውሃ ስራዎች” ማለት በኢትዮጵያ የውሃ ሀብት አስተዳደር አዋጅ ላይ የተሰጠውን ትረጉም ይይዛል።

፲፬/ “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

፲፭/ ማንኛውም በወንድ ፆታ የተገለጸው የሴትንም ፆታ ይጨምራል።

**፫. ዋና መሥሪያ ቤት**  
የባለሥልጣኑ ዋና መሥሪያ ቤት በአዲስ አበባ ይሆናል።

7/ “Consulting Firm” means a company with certificate of registration given by authorized body to participate as consulting company in construction works and with business license;

8/ “Professional” means a person with certificate of registration given by authorized body to participate in construction works;

9/ “Standard” means an assurance given to professionals, companies, machinery and others that fulfills sets of criteria’s, rules, and process or characteristics based on a document developed by recognized body;

10/ “Quality” means the general characteristics of construction works input, products or services which describe the level of fulfillment of those direct and indirect requirements;

11/ “control” means ensuring that construction works are carried out according to rules, codes and standards;

12/ “Risk incident” means incidents that might happen on ongoing construction works and constructed building that is structurally unsafe or cause for special risk for human being, environment and property;

13/ “water works” means shall have the Definition given under the Ethiopian Water Resources' Management Proclamation;

14/ “Person” means any natural or juridical person;

15/ any expression in the masculine gender includes the feminine.

**3. Head Office**  
The Authority shall have its head office in Addis Ababa.

**፬. ዓላማ**

ባለሥልጣኑ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

፩/ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው አገራዊ ፍላጎቶችን ማሟላት እንዲችል ቀልጣፋ፣ በተገቢው ወጭ፣ በተያዘለት ጊዜ እና ጥራት የሚፈጸም መሆኑን መቆጣጠር፤

፪/ የኢንዱስትሪው ባለሙያዎችን፣ የሥራ ተቋራጮችን፣ አማካሪዎችን እና በዘርፉ የሚሳተፉ ሌሎች ድርጅቶችን የሥራ አፈጻጸም በመቆጣጠር የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ከአገሪቱ ፍላጎት ጋር አብሮ እያደገ የሚሄድ መሆኑን ማረጋገጥ፤

፫/ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው የዜጎችን፣ የአካባቢ ደህንነትን እና ጤንነትን ያረጋገጠ እንዲሆን ማድረግ፤

፬/ የኮንስትራክሽን ግብዓቶችን እና ውጤቶችን ጥራት እና ደረጃ ቁጥጥር ማረጋገጥ፤

**፭. የባለሥልጣኑ ሥልጣንና ተግባራት**

ባለሥልጣኑ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተወዳዳሪነት ብቃት ያለው የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ኢንዲፌጠር የግንባታ ዘዴው ዘመናዊና ዓለም አቀፋዊ ደረጃውን የጠበቀ እንዲሆን በዲዛይን፣ በጨረታ፣ በኮንትራት ይዘትና አስተዳደር እንዲሁም በግንባታ ጥራትና ቁጥጥር ግልጽና ተጠያቂነት ያለው የአሰራር ሥርዓት እንዲሰፍን ያደርጋል፤

፪/ አገር በቀል የኮንስትራክሽን ድርጅቶችን ብቃትና ቀጣይነት ለማረጋገጥ የሚያስችል ስትራቴጂ ያመነጫል፤ በሚመለከተው አካል ሲጸድቅ አፈፃፀሙን ይደግፋል፤ ይቆጣጠራል፤

፫/ የኮንስትራክሽን ሥራዎች በአካባቢ ደህንነት፣ በሰራተኞችና በህብረተሰቡ ጤንነት እና ደህንነት ላይ ጉዳት እንዳያደርሱ ለመከላከል የሚያስችሉ አሰራሮችን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን እንዲዘረጋ ያደርጋል፤ አፈጻጸማቸውን ይቆጣጠራል፤

**4. Objectives**

The authority shall have the following objectives:

1/ controlling that construction sector is performing efficiently, at reasonable cost, with desired time and quality to fulfill the contribution of the construction industry to meet the national demand;

2/ ensuring the growth of the construction industry according the country demand through controlling the performance of the sector's professionals, contractors, consultants and other entities in the sector;

3/ enabling that the construction industry performance ensures the health and safety of citizens and the environment;

4/ ensuring the quality and standards of inputs and outputs used in the construction;

**5. Power and Duties of the Authority**

The Authority shall have the following power and duties to:

1/ create conducive conditions for the development of internationally competitive construction industry through the development and provision of clear and accountable regulatory system in design, procurement, content and administration of contract and construction quality and work supervision;

2/ initiate and design national construction enterprises strengthening strategy to ensure competence and viability; support, follow up, and control the implementation of same up on approval by concerned body;

3/ work with concerned bodies in providing the regulatory system in preventing the effect of construction works on environmental safety and social health; follow up, and control the implementation of same;

፬/ በኮንስትራክሽን ሥራዎች የሚሳተፉ አካላት የሥራ ውል ዝግጅትና አፈጻጸም ወጥነት ኖሮት እንዲፈጸም ለማድረግ የሚያስችል ሥርዓት እንዲዘረጋ ያደርጋል፤ አፈጻጸሙን ይቆጣጠራል፤

4/ provide a regulatory system in applying a uniform contract document preparation and execution by all parties in construction works; control the implementation of same;

፭/ በኮንስትራክሽን ሥራዎች የሚኖሩ የሙያ ደረጃዎች እንዲዘጋጁ እና እንዲሻሻሉ ሃሳብ ያቀርባል፤ ሲጸድቅ አፈጻጸማቸውን ይደግፋል፤ ይቆጣጠራል፤

5/ initiates the improvement of occupational standards in construction works; follow up and control the implementation of same up on approval;

፮/ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ሥራዎችን ደረጃ ያወጣል፤ ሲጸድቅ ፕሮጀክቶችን ይመዘግባል፤ አፈጻጸማቸውን ይደግፋል፤

6/ determine and improve standard for construction project works; follow up and control the implementation of same up on approval;

፯/ ከውሃ ሥራዎች ውጪ ያሉ የግንባታ ህጎች፣ ኮዶችና ደረጃዎች እንዲዘጋጁ እና እንዲሻሻሉ ያደርጋል፤ ሲጸድቅ ተግባራዊነቱን ይደግፋል፤ ይቆጣጠራል፤

7/ set and improve construction laws, codes and standards other than water works; support and control the implementation of same up on approval;

፰/ የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎች እና መሳሪያዎች ደረጃ መስፈርት እንዲዘጋጅና እንዲሻሻል ያደርጋል፤ አፈጻጸሙን ይቆጣጠራል፤

8/ set and improve standards requirements for grades of construction machinery and equipment; control the implementation of same up on approval;

፱/ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር የኮንስትራክሽን ግብዓቶችን ደረጃ ያዘጋጃል፤ ያሻሽላል፤ አፈጻጸሙን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

9/ set and improve standards for construction inputs in collaboration with concerned bodies; follow up and control the implementation of same;

፲/ በፌዴራል በጀት የሚሰሩ ግንባታዎች ዲዛይን በአግባቡ መሰራታቸውን ይፈትሻል፤ ያረጋግጣል፤ በዲዛይናቸው እና በውሳኔቸው መሰረት ስለመገንባታቸው ምርመራ ያደርጋል፤ ማስተካከያ እርምጃ ይወስዳል፤

10/ review approve designs of construction projects financed by the Federal Government; inspect their construction as per their design and contract agreement; take corrective actions;

፲፩/ ከውሃ ስራዎች ውጪ በማንኛውም ዘርፍ የሚደረጉ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶችን ቁጥጥር ያደርጋል፤ የድርጅቶቹን አፈጻጸም መረጃ ይይዛል፤ የማስተካከያ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ይከታተላል፤ የአሰራር ሥርዓት ይዘረጋል፤

11/ control any construction works project other than water works; register the performance of companies on the project; follow up the implementation of corrective actions; set regulatory systems for control;

፲፪/ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር የኮንስትራክሽን ገበያ አመላካቾችን ያዘጋጃል፤ የግንባታ ሞዴል ዋጋዎችን ያዘጋጃል፤ የግምት ቀመሮችን ያወጣል፤ ያጸድቃል፤ ይቆጣጠራል፤

፲፫/ የኮንስትራክሽን ሥራዎችን እና ግንባታዎችን ደህንነት በመከታተል ሊያጋጥሙ የሚችሉ ጉዳዮችን ይለያል፤ ጉዳዮችን ለማስተካከል የሚያስችሉ የእርምጃ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

፲፬/ በኮንስትራክሽን ሥራዎች እና ግንባታዎች ላይ የሚፈጠሩ የአደጋ አጋጣሚዎች እና ጉዳዮች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር ይፈትሻል፤ ሪፖርት ያቀርባል፤ የሕግ ተጠያቂነት አንዲኖር ይከታተላል፤

፲፭/ የኮንስትራክሽን ሥራዎችና ግንባታዎች የህፃናትንና የወጣቶችን ተጠቃሚነት ያረጋግጣል፤ የአካል ጉዳተኞችን፣ አረጋውያንን፣ የማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ተጋላጭ የኅብረተሰብ ክፍሎች በኃላፊነቱ ክልል የእኩል ዕድል ተጠቃሚና ሙሉ ተሳታፊ የሚሆኑበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤

፲፮/ በተሰጡት ሥልጣንና ተግባራት የጥናትና ምርምር ተግባራትን ያከናውናል፤ በዘርፉ መረጃዎችን ይሰበስባል፤ ያቀናጥብራል፤ ያሠራጫል፤ የአቅም ግንባታ ሥራዎችን ይሰራል፤

፲፯/ የለውጥና የመልካም አስተዳደር ሥራዎችን ይፈጽማል፤ ውጤታማነታቸውን ያረጋግጣል፤

**፮. የባለሥልጣኑ አቋም**

ባለሥልጣኑ፦

፩/ በመንግሥት የሚሾም ዋና ዳይሬክተር እና እንደአስፈላጊነቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች፤ እና

፪/ አስፈላጊ የሆኑ ሠራተኞች ይኖሩታል፡፡

12/ set construction market indicators in collaboration with concerned bodies; prepare model construction work prices; set price estimation formulas; approve and control;

13/ identify building and construction works safety risks and provide corrective measures; follow up and control their implementation;

14/ investigate construction work risk incidents in collaboration with concerned bodies; prepare investigation report and corrective measures; follow up the enactment of legal actions;

15/ facilitate and ensure that construction works shall equally benefit children and youth interest as well as the well being of disabled, elders and victims of social and economic problems;

16/ undertake research works; collect, analyze and disseminate data; capacity building activities within its power and duties;

17/ perform the reform and good governance activities and ensure its effectiveness in the organization.

**6. Organization of the Authority**

The Authority shall have:

1/ A Director General and, Deputy Director Generals, as necessary, to be appointed by government, and

2/ the necessary staff.

**፯. የዋና ዳይሬክተሩ ሥልጣንና ተግባራት**

፩/ ዋና ዳይሬክተሩ የባለሥልጣኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ በመሆን ሥራዎችን ይመራል፤ ያስተዳድራል፡፡

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ፡-

ሀ) ዋና ዳይሬክተሩ በዚህ ደንብ አንቀጽ (፭) የተመለከቱትን የባለሥልጣኑን ሥልጣን እና ተግባራት በሥራ ላይ ያውላል፤

ለ) በፌዴራል የሲቪል ሰርቪስ ህግ መሰረት ሰራተኞችን ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፡፡

ሐ) የባለሥልጣኑን ዓመታዊ ዕቅድና በጀት ለሚኒስትሩ ያቀርባል፤ ሲፈቀድለት ሥራ ላይ ያውላል፤

መ) በተፈቀደለት በጀትና የሥራ ዕቅድ መሰረት ገንዘብ ወጪ ያደረጋል፤

ሠ) ከሦስተኛ ወገን ጋር በየሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ሁሉ ባለሥልጣኑን ይወክላል፤

ረ) የባለሥልጣኑን የሥራ ክንውን እና የሂሳብ ሪፖርቶች አዘጋጅቶ ለሚኒስትሩ ያቀርባል፤

፫/ ለባለሥልጣኑ የሥራ ቅልጥፍና በሚያስፈልግ መጠን ከስልጣንና ተግባሩ በከፊል ለባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር እና ሰራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል፡፡

**፰. የምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ሥልጣንና ተግባራት**

ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ፡-

፩/ የባለስልጣኑን ተግባራት በማቀድ በማደራጀት፤ በመምራትና በማስተባበር ዋና ዳይሬክተሩን ያግዛል፤

፪/ በዋና ዳይሬክተሩ ተለይተው የሚሰጡ የስራ ዘርፎችን ያከናውናል፤

፫/ ዋና ዳይሬክተሩ በማይኖርበት ጊዜ ዋና ዳይሬክተሩን ወክሎ ይሠራል፡፡

**7. Power and Duties of the Director General**

1/ The Director General shall be the chief executive officer of the Authority and shall direct and administer the activities of the Authority.

2/ Without prejudice to sub-article (1) of this Article, the Director General shall:

a) Exercise the powers and duties of the Authority specified under Article 5 of this Regulation;

b) Employ and administer employees of the Authority in accordance with the federal Civil Service laws;

c) Prepare the work plans and budgets of the Authority and implement same upon approval;

d) Effect expenditures in accordance with the approved budget and work paln for the Authority;

e) Represent the Authority in its dealings with third parties;

f) Prepare and submit to the Ministry the performance and financial reports of the Authority.

3/ The Director General may delegate part of his powers and duties to Deputy Director General and employees of the Authority to the extent necessary for the efficient performance of the activities of the Authority.

**8. Power and Duties of Deputy Director General**

The Deputy Director General shall:

1/ Assist the Director General in organizing, directing and coordinating the activities of the the authority;

2/ Perform other duties specifically assigned to him by the Director General;

3/ Act on behalf of the Director General in his absence.

**ህ. በጀት**

የባለሥልጣኑ በጀት ከሚከተሉት ምንጮች የተውጣጣ ይሆናል፡፡

፩/ በመንግሥት ከሚመደብለት በጀት፤

፪/ ከሚሰጣቸው የአገልግሎት ክፍያዎች ገቢ፡፡

**፲. የሒሳብ መዛግብት**

፩/ ባለሥልጣኑ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሒሳብ መዛግብትን ይይዛል፡፡

፪/ የባለሥልጣኑ የሒሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሠነዶች በየዓመቱ በዋናው አዲተር ወይም እርሱ በሚሰይማቸው አዲተሮች ይመረመራሉ፡፡

**፲፩. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ**

ይህ ደንብ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከጸደቀበት ህዳር ፭ ቀን ፪ሺ፲፩ ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ታህሣሥ ፳ ቀን ፪ሺ፲፩ ዓ.ም

ዶ/ር አብይ አህመድ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
ጠቅላይ ሚኒስትር

**9. Budget**

The budget of Authority's shall be drawn from the following sources.

1/ Budget allocated by the government;

2/ fees collect from the service provided.

**10. Books of Accounts**

1/ the Authority shall keep complete and accurate books of accounts;

2/ the books of accounts and financial documents of the Authority shall be audited annually by the Auditor General or Auditors designated by him.

**11. Effective Date**

This Regulation shall come into force on the date of 14<sup>th</sup> November,2018 as endorsement by the Council of Ministers.

Done at Addis Ababa this 17<sup>th</sup> day of December,2018

ABIY AHMED (DR.)

PRIME MINISTER OF THE FEDERAL  
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA